



ሁለተኛ ዙር የአፍሪካ ሰርክስ አርትስ ፊስቲቫል

ፍካት ሰርክስ መላው አፍሪካን የሚያካትት በዓይነቱ የተለየ የአፍሪካ ሰርክስ ትርኢት ፊስቲቫል ለሁለተኛ ጊዜ ለማቅረብ መዘጋጀቱን ሲገልጽ በደስታ ነው። ፊስቲቫሉን ለመካሄድ ምርጫ አፍሪካዊ ሰርክስ ክበቦች ወደ አዲስ አበባ መጥተው የአህጉራትን ህብረት፣ የከበሩ የባህል መገለጫዎቻቸውን እና የፈጠራ ችሎታቸውን ያሳያሉ። እንደሚታወቀው የመጀመሪያው የአፍሪካ ሰርክስ አርትስ ፊስቲቫል በ2008 ዓ.ም ሲካሄድ በሶስቱ ተከታታይ ቀናት የሰርክስ ትርኢት ለማየት ከ12,000 በላይ ተመልካቾች ፊስቲቫሉ ላይ ተገኝተዋል። ፊስቲቫሉ በአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያን የባህልና ቅርስ ዕድገት በሲኒማ ፣ፎቶግራፊ እና ስነጥበብ የማስተዋወቅ ፈንድ ስር በኢ.ፌ.ድ.ሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ትብብር የተዘጋጀ ሲሆን በአፍሪካ በአይነቱ ብቸኛ ነው።

በፊስቲቫሉ ላይ አስራ አንድ አፍሪካዊ የሰርክስ ክበቦች ይገኛሉ። “ኮሎኮሎ ሰርክ አርቤን” ከሞሮኮ፣ “ዚፕ ዛፕ” ከደቡብ አፍሪካ ፣ “ሳራካሲ ትረስት” ከኬንያ፣ “ማርዮኔታስ ጅጋንቴስ” ከሞዛምቢክ እና “ቴና ፋን” ከጊኒ እንዲሁም ከኢትዮጵያ የፊስቲቫሉ አዘጋጅ ፍካት ሰርክስን ጨምሮ ስድስት ሰርክሶች ይሳተፋሉ።

ፊስቲቫሉ ከአርብ የካቲት 23 እስከ እሁድ የካቲት 25/2010 ዓ.ም ለም እና አርንጓዴ በሆነው መኮንኖች ክበብ ይካሄዳል። የሰርክስ ትርኢቶች በሁለት መድረኮች ላይ ይቀርባሉ። አንደኛው የሰርክስ ድንኳን ውስጥ ድንቅ የሰርክስ መንፈስ በሚፈጥር መንገድ የተዘጋጀ ሲሆን ሁለተኛው ከድንኳን ውጪ ሁሉም ታዳሚ ትርኢቱን መመልከት እንዲችል ተደርጎ ይቀርባል። በዚህ ፊስቲቫል ላይ በአፍሪካ ቀንድ የመጀመሪያ የሆነው የሰርክስ ድንኳን ይመረቃል። የሰርክስ ድንኳን የዘመናዊ ሰርክስ ትውልድ ቦታ ሲሆን ለሰርክስ ቡድን የእድገት፣ የጥንካሬ እና የብልፅግና ምልክት ነው። ፍካት ሰርክስ ይህን ስኬት በአፍሪካዊ የድል ቀን በሆነው የአድዋ በዓል ላይ ከመላው ህብረተሠብ ጋር መጋራት በመቻሉ ታላቅ ክብር ይሰማዋል።

በፊስቲቫሉ ሳምንት አዲስ አበባ አስገራሚ በሆነ የሰርክስ ድብብ ትጥቀላቃለች። የሰርክስ ጥበብ ልምድ ልውውጦች እና ኮንፍረንሶች በአሊያንስ ኢትዮ ፈራንሴስ የሚካሄዱ ሲሆን በከተማይቱ ባህላዊና የንግድ ማዕከሎች ላይ ደግሞ የተለያዩ የሰርክስ ትርኢቶች ይቀርባሉ።

ይህ ፊስቲቫል ያለምንም ጥርጥር የማይረሳ ክስተት ይሆናል። ሶስቱ የፊስቲቫል ቀናት በአህጉሪቱ ጣፋጭ ምግቦች እና በተለያዩ ሙዚቀኞች፣ ዲጂዎች እና ተወዳጅ የሙዚቃ ባንዶች ጋር የአፍሪካን ሰፊና ጥልቅ ባህል ማድነቂያ እና ማሳያ ጊዜያት ናቸው። ልጆች የሚዝናኑበትና የሚበርቁበት የሰርክስ ጥበብ መለማመጃ ቦታዎችም ተዘጋጅተዋል። ከሁሉም በላይ የማይረሳው የፊስቲቫሉ ክፍል ግን የሰርክስ ትርኢቶች ይሆናሉ። የአህጉሪቱ ወጣት አርቲስቶች የዳበረ ባህላቸውን በአስደናቂው የሰርክስ ጥበብ ሲያስደምሙ ታላቅ አድናቆትም ይበረክትላቸዋል።

**ለተጨማሪ መረጃ :- africancircusfestival.com :: info@africancircusfestival.com
facebook.com/africancircusartsfestival :: telegram.me/africancircusfestival
0911 53 61 16 // 0944 25 18 15 // 0947 94 05 12**

**የፊስቲቫል ቀናት :-
የአድዋ በዓል ሰንበት ቀናት
አርብ የካቲት 23 - ከቀኑ 10 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት
ቅዳሜ የካቲት 24 - ከቀኑ 7 ሰዓት እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት
እሁድ የካቲት 25 - ከቀኑ 7 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት**



ቦታ:- መኮንኖች ክበብ

